


ምን መጠበቅ አለብኝ?


የነዋሪ ማገገሚያ ማዕከላት (RHCs) ወደ ህብረተሰባቸው መመለስ ይችሉ ዘንድ የማገልገል ደረጃቸውንና ራሳቸውን መቻልን ለማበረታታት የአህምሮና እድገት ውስንነት ላለባቸውን ግለሰቦች አጠቃላይና ግላዊ የሆኑ የጤናና ማገገሚያ አገልግሎቶችን የሚያቀርቡ እውቅና የተሰጣቸው መካከለኛ የእንክብካቤ ማዕከላት ናቸው። የመልቀቂያ ግቦች ከቅበላው አስቀድሞ የተመከረበትና ደንበኛው በህብረተሰባቸው ውስጥ መኖር እየከለከሏቸው ያሉት የተለዩ የድጋፍ ፍላጎቶች ላይ የተመሠረቱ ናቸው።

ICF/IIDን በሚወስዱበት ጊዜ፣ አንድ ኢንተርዲስፕሊነሪ ቡድን (IDT) ውስንነቱ ወደ አነስ አካባቢ ሽግግር በሚደረግበት ጊዜ ለማገዝ በግልፅ የተዘረዘሩትን የደንበኛው ፍላጎቶች፣ ድጋፎችንና ምርጫዎችን የሚጨምር ግላዊ የማገገሚያ ዕቅድን (IHP) ለማሳደግ ከደንበኛው ጋር ይሠራል። ደንበኞችና ሕጋዊ ተወካዮቻቸው የIDT አስፈላጊ አካል ናቸው።

የእርስዎ DDA ጉዳይ ሪሶርስ ማናጀሪዎም አንድ አስፈላጊ የቡድን አባል ነው። ከምዝገባው ሂደት አስቀድሞ በሚካሄድበት ወቅት ድጋፍና ቅንጅት የሚያቀርቡ ሲሆን በሽግግርዎ ወቅትም እርስዎን እንደ ማስወጣት ዕቅድ አካልም ህብረተሰብ ተኮር አገልግሎቶች ማቀናጀቱን ለማገዝ ተሳትፎአቸውን ይቀጥላሉ።



DSHS 22-1885 AM (3/22) Amharic



የነዋሪ ማገገሚያ ማዕከላት መካከለኛ እንክብካቤ ተቋማት



መካከለኛ እንክብካቤ ተቋማት አገልግሎቶች ለአህምሮ ውስንነት ላለባቸው ግለሰቦች (ICF/IID) ምንድን ናቸው?

የDSHS የእድገት ውስንነት ያለባቸው አስተዳደር (DDA) የአህምሮና አካላዊ ውስንነት ላለባቸው ግለሰቦች የጤናና ማገገሚያ ድጋፎችን ለማቅረብ በፈደራል እውቅና የተሰጣቸውን ሶስት (3) RHCs አጥረት ያደርጋል። የፈደራል ዕውቅና ማለት RHCs ማሟላት ያለበት የሜዲኬርና ሜዲኬይድ አገልግሎቶች የተለዩ እስታንደርዶችን፣ የፈደራል ቁጥጥር ኮድን (C.F.R) ናቸው።

ምዝገባው ጊዜያዊ ነው ምክንያቱም ግቡ አንዴ የማገገሚያ ግብ(ባቸውን) ካሟሉ በማህበረሰቡ ውስጥ አንድ ደንበኛ አገልግሎቶችን እንዲወስድ ነው።

በዋሽንግተን ውስጥ የICF/IID አገልግሎቶች በመንግስት በሚተዳደሩ RHCs ይቀርባሉ። ፍሪክረስት ትምህርት ቤት በሾርላይን ውስጥ፣ ሌክላንድ ቪሌጅ በእስፖካኔ ውስጥ እንደዚሁም ሬይኒር ትምህርት ቤት በባክሌይ ውስጥ።



የICF/IID አገልግሎቶች እንዴት ማግኘት እችላለሁ?

ለጊዜያዊ የICF/IID አገልግሎቶች ብቁ ለመሆን፣ በDDA ፖሊሲ 17.02 እንደተቀመጠው አንድ ደንበኛ የICF/IID የብቁነት መስፈርት እና RHC የብቁነት መስፈርቶች ማሟላት አለበት።

የICF/IID አገልግሎት ብቁነት:

- በምህራፍ 388-823 WAC ስር ለDDA ብቁ መሆኑ የተወሰነ;
- በርዕስ 182 WAC ስር ለMedicaid ብቁ መሆኑ የተወሰነ;
- 21 ዓመት ዕድሜ ወይም ከዚያ በላይ፣ 16-20፤ የህብረተሰብ አገልግሎቶች በትክክል ፍላጎቶችን የሚያሟሉ ከሌሉ፣ እናም
- በDDA ግምገማ እንደተወሰነው የICF/IID እንክብካቤ ደረጃ ያሟላል

RHC የብቁነት መስፈርት:

- በአሁኑ ጊዜ በነዋሪ ማገገሚያ አገልግሎቶች ሊሟሉ የማይችሉ የተለዩ የጤናና ወልፈር ፍላጎት ካለው፤
- ደንበኛውን እያከመ ባለው ባለሙያ ተኝቶ የመታከም ትዕዛዝ የማያስፈልግ ከሆነ፤
- በሆነ ወንጀል ምክንያት ዘብጢያ ያልወረደ፣ ያልታሰረና ከሲቭል ኃላፊነት ሂደቶች ውስጥ ያልተወገደ፤ እና
- በRHC ሠራተኛ የቅድመ ምርመራ እንደሚያሳየው ደንበኛው ንቁ የሕክምና መስፈርቶችን ያሟላል

ተጨማሪ ጥያቄዎች ካለዎት ወይም የICF/IID አገልግሎቶችን ለመጠየቅ፣ የDDA የመስክ አገልግሎቶች ጉዳይ ሪሶርስ ማናጀር ማግኘት ይችላሉ።

ንቁ ሕክምና ማለት ምን ማለት ነው?

በ42 C.F.R. 483.440(a)(1)(2) ውስጥ እንደተገለጸው፣ ንቁ ሕክምና ማለት፣ የጠንካራ፣ ልዩና አጠቃላይ ስልጠና ፕሮግራም ወጥ አተገባበር፣ ሕክምና፣ የጤና አገልግሎቶች እና ከዚህ ጋር የሚገናኙ አገልግሎቶች ሆኖ በቀጥታ የሚያተኩረው።

- ለደንበኛው በተቻለ መጠን በራስ ውሳኔ እና በነፃነት ለመንቀሳቀስ የሚያስፈልጉ ባህሪያትን እንዲጎናጸፍ ማድረግ፤ እና
- በሙሉ አቅም የመንቀሳቀስ ወይም ኋላ እንዳይመለስ ወይም እንዳይጠፋ መከላከል ወይም መቀነስ።

ንቁ ሕክምና በትንሽ ስፕሪንግ ወይም ተከታታይ የሆነ ንቁ የሕክምና ፕሮግራም በሌለበትም መስራት የሚችሉ በአጠቃላይ ነፃ የሆኑ ደንበኞች አገልግሎቶችን ማስቀጠልን አይጨምርም። ከምዝገባ አስቀድሞ፣ የRHC ቅድመ ምርመራ አካል ደንበኛው ለመሳተፍ ፈቃደኛ መሆኑን፣ ፍላጎት ያለው መሆኑንና ከተከታታይ ንቁ ሕክምና ፕሮግራም ተጠቃሚ የመሆን ዕድላቸውን ይወስናል።

ጊዜያዊ ምዝገባ ምንድን ነው?

ICF/IID አገልግሎቶች ጊዜያዊ ናቸው። ብቁ የሆኑ ደንበኛ መውጫ መስፈርታቸው እስከ ተሟላ ድረስ ወይም ከዚህ በኋላ ከእሱ ጥቅም ማግኘት የቆመ እንደሆነ፣ ወይም በውስጥ መሳተፍ ፈቃደኝነት ካለ፣ ንቁ ሕክምና ከሆነ የICF/IID አገልግሎቶችን ማግኘት ይችላል። በICF/IID ቋሚ ወይም የረጅም ጊዜ ምዝገባ የለም።

የፈደራል ደንቦች ግለሰቦች ከICF እንዲወጡ የሚፈልገው በዚህ ጊዜ ነው።

1. ተቋሙ የደንበኛ ፍላጎቶችን አያሟላም፤
2. ደንበኛው ከዚህ በኋላ በICF ሕክምና አይፈልግም፤
3. ደንበኛው የትም ለመኖር ይመርጣል ፤ ወይም
4. ሌላ የአገልግሎት ደረጃ ወይም የኑሮ ሁኔታ ለደንበኛው የበለጠ ጠቃሚ እንዲሆን ውሳኔ ላይ ተደርጏል።

